



መረጃ ለቤተሰቦችና ለተማሪዎች

በያዘው ወር ገደማ ት/ቤታችን በጤናማ የመጣቶች ዳሰሳ ይሳተፋል።

ዳሰሳው የሚጠይቃቸው ጥያቄዎች ስለ ለጉዳት ተጋላጭነት፣ የጤና ውጤቶች፣ እና አልኮልና አደንዛዥ ዕጾች መጠቀም። ት/ቤቶች እና መንግስትና በአከባቢ የሚገኙ ኤጀንሲዎች ወጣቶቻችንን ለመደገፍና ተጋላጭነታቸውን ለመቀነስ የዳሰሳውን ውጤቶች ይጠቀማሉ። ጤናማ የወጣቶች ዳሰሳ በፈቃደኝነትና በስም ተለይቶ በማይታወቅ የሚካሄድ ሆኖ ወጣቶቻችንን የሚጠቅም ፖሊሲና ፕሮግራሞችን የሚያስችል ጠቃሚ መረጃዎችን ያቀርባል።

እባክዎትን ይህንን መረጃ ለተማሪዎ ያካፍሉ። ከዚያም ስለዳሰሳው ተወያይደው የእርሶ ተማሪ የሚሳተፍበት ከሆነ ወስኑ።

ጥያቄ: ዳሰሳ ጥናቱ ላይ ለመሳተፍ ማን ይጠየቃል?

መልስ: የ 6፣ 8, 10 እና 12 ክፍል ተማሪዎች በሙሉ የዋሽንግተን ግዛት እና የ 7፣ 9፣ እና 11 ክፍል ውስጥ ተማሪዎች ትንሽ የትምህርት ቤት አስተዳደሮች

ጥያቄ: ዳሰሳ ጥናቱ በፈቃደኝነት ነው?

መልስ: አዎ! በዳሰሳ ጥናቱ ላይ እየተሳተፉ ያሉ ተማሪዎች ጥያቄዎችን መዘለልና በማንኛውም ሰዓት መሳተፍ ማቆም ይችላሉ። የእርሶ ተማሪ በዳሰሳ ጥናቱ ላይ ተሳትፎ ማድረግን የማይፈልጉ ከሆነ፣ ለት/ቤቱ ደውለው የእርሶ ተማሪን ማስቀረት ይችላሉ። ተማሪዎችም በዳሰሳ ጥናቱ መሳተፍ የማይፈልጉ ከሆነ ለአስተማሪዎቻቸው መናገር ይችላሉ። ዳሰሳ ጥናቱ ላይ የማይሳተፉ ተማሪዎች በሌሎች በተለያዩ ስራዎች ማጥናትን ወይም በቤተሰብ አካል ሆኖ ማጥናት ይችላሉ። በዳሰሳው ጥናት ላይ ባለመሳተፍ ቅጣት አይኖርም። የተማሪዎ ውጤት ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ የለም።

ጥያቄ: በዳሰሳ ጥናቱ ላይ ምን ዓይነት ጥያቄዎች ይኖራሉ?

መልስ: የዳሰሳ ጥናቶች ከመላው ሀገርቷና ከዋሽንግተን ይመጣሉ። ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች የዳሰሳ ጥናቱን ጥያቄዎች በት/ቤቱ ጽ/ቤት ማይት ይችላሉ።

የጥያቄው ጉዳዮች የሚያካትተው:

- እንደ ዕድሜ፣ ጾታ እና ጎሳ ወይም ብሔር ያሉ መረጃዎች።
- ስለ ት/ቤት እና ህብረተሰብ ስለምስማቸው ነገር።
- ከቤተሰብ፣ ጓደኞች እና ጎረቤቶች ጋር ያለው ግንኙነቶች።
- የአመጋገብ ልምድ፣ የአካል/ጉልበት ስራ።
- የጤና ትምህርት።
- ትንባሆን፣ አልኮልና ሌሎች አደንዛዥ ዕጾችን በተመለከተ ስላላቸው አመለካከት።
- ደህንነትን በተመለከተ ያለው ባህሪያትና ስሜቶች።
- ከትንኮሳ ጋር የሚገናኙ ባህሪያት
- የጾታ ማንነት እና የግብረሰጋ ግንኙነት ዝንባሌ (ለ6 ወይም 7ኛ ክፍል አይደለም)
- የግብረሰጋ ግንኙነት አመል እና ጥቃት (ለ6 ወይም 7ኛ ክፍል አይደለም)

ጥያቄ: የተማሪው ማንነት እንዴት ይጠበቃል?

መልስ: ተማሪዎቹ ስማቸውን በዳሰሳ ጥናቱ ላይ አያስቀምጡም። የዳሰሳ ጥናቱን ከተማሪው ጋር ለማያያዝ ምንም መረጃ ወይም ኮዶች የሉም። ከትምህርት ቤታቸውም መልሳቸውን የሚመለከት ማንም የለም። ተማሪዎቹ የዳሰሳን በሚጨርሱበት ወቅት ለብቻቸው በሚሰጥ ያስረክባሉ። የዳሰሳው ውጤት ማንንም ተማሪ አይለይም።

ጥያቄ: የዳሰሳው ውጤቶች እንዴት ጥቅም ላይ ይውላሉ?

መልስ: ትምህርት ቤቶች፣ የትምህርት ቤት ወረዳዎች፣ ካውንቲዎች እና ግዛት ኤጀንሲዎች ውጤቶቹን ተጠቅመው ተማሪዎቻችንን ከተረዱ በኋላ የሚያስፈልጋቸውን አገልግሎቶች ያቀርቡላቸዋል። ውጤቶችን ለአቅድ፣ ለግምገማ እና ለፕሮግራሞች ማሻሻያዎች፣ እና ድጋፍ ለማቅረብ ገንዘብ ለማግኘት ጥቅም ላይ ይውላል። እንዲሁም ማንነትን የማይገልጹ መረጃዎች ለአካባቢ ጤና መምሪያ እና ለተረጋገጡ ተመራመሪዎች ጋር ይካፈላል።

ተጨማሪ መረጃ ይፈልጋሉ?

ስለዚህ ዳሰሳ ጥናት ዓላማና የዳሰሳው አካሄድን በተመለከተ ጥያቄ ካለዎት:

- ለከክፍያ ነፃ ይደውሉ 1-877-HYS-7111
- ኢሜይል healthy.youth@doh.wa.gov

ስለጤናማ ወጣቶች ዳሰሳ መረጃ ሊገኝ የሚችለው በ: www.AskHYS.net

የዋሽንግተን ግዛት ሪቪው ቦርድ በዚህ ደብዳቤ የተገለጸውን ጤናማ ወጣቶች ዳሰሳ አካሄድን አረጋግጧል። እነዚህ አካሄዶች አልተከተሉም ብለው የሚያምኑ እንደሆነ፣ እባክዎን በ 1-800-583-8488 ይደውሉ። ስምዎን ማስቀመጥ አይጠበቅበትም። ሁሉም መልሶች ይመለሳሉ።

ከ1988 ጀምሮ ተማሪዎች በጤናማ ወጣቶች ዳሰሳ ላይ እየተሳተፉ ነው። የተማሪዎች ቁጥርም በአመት ከጥቂት ሺህዎች ወደ 230,000 አድጓል!

ይህንን መረጃ ስለተከታተሉና ከተማሪዎ ጋር ስላወሩ እናመሰግናለን!

ጤናማ ወጣቶች ዳሰሳ ጥናትን ስፖንሰር የተደረገው በሚከተሉት ሀገራዊ ኤጀንሲዎች ነው: የጤና እንክብካቤ ባለስልጣን- የጤና አመለካከት እና ማገገሚያ ክፍል፣ የጤና መምሪያ፣ የማህበረሰብ መመሪያ ተቆጣጣሪ ሹም ቢሮ፣ እና የአልኮል መጠጥ እና አደንዛዥ እፅ ቦርድ።